

አጥዕ

II,1 1) *sanum* , *salvum* , *incolumem*
servare aliquem: ሕጸጸ ፣ ቅንአት ፣ ያጥላ ፣ ሥጋ ፣
Fal. f. 69; እግዚአብሔር ፣ ያጥላክሙ ፣ ነፍሰክሙ ፣ 1
Thess. 5,23. a) etiam aliquid, ut: ሐመረ ፣ ንግደትየ ፣
አጥላ ፣ Sx. Jac. 13 Enc. b) *vegetum* , *alacrem* ,
laetum reddere vel *servare* animum: ፍትወተ ፣
ኄራን ፣ ያጥላ ፣ ነፍሶ ፣ ἡδύνουσι Prov. 13,19;
እሳተ ፣ መለኮት ፣ ዘይቄድስ ፣ ነፍሰ ፣ ወያጥላ ፣ ሞቁ ፣
III Sal. Mar. 21. 2) *sanitati restituere* , *sanare*
, *mederi* : Christus መንፈስ ፣ ወሥጋ ፣ (aegroti)
ፍጹመ ፣ አጥዕየ ፣ Clem. f. 233; አጥዕየ ፣ መፃጉዕ ፣
Genz. f. 72; ሩፋኤል ፣ ይፈውስ ፣ ሕማመ ፣ ወያጥላ ፣
ቀሰለ ፣ Sx. Pag. 3; ፈውሳት ፣ እለ ፣ ያጥዕያ ፣
ቀሰላተ ፣ F.M. 3,3; ዝንቱ ፣ ደዌ ፣ ይከውን ፣ ዕጹብ ፣
ፈውሶቱ ፣ ወአጥዕዮቱ ፣ F.M. 3,7.

Bibliography

Revisions

- Andreas Ellwardt *last updated txt file and doc file of Lexicon* on 19.4.2017
- Pietro Maria Liuzzo *exported from lexicon to XML* on 16.1.2017
- Pietro Maria Liuzzo *updated lexicon XML file adding nested senses* on 16.1.2017
- Andreas Ellwardt *updated txt file and doc file of Lexicon* on 22.11.2016